

ያረጃ ቡና ዕደሳ ለምርትና ምርታማነት ዕድገት!

በስንታየሁ ግርማ 1-03-19



የኢትዮጵያ
ቡናና ቫይ ባለስልጣን
ETHIOPIAN
COFFEE AND TEA AUTHORITY

በአለምአቀፍ ደረጃ ቡና ከ50 ሀገሮች በላይ የሚመረት ሲሆን ከ120 ሚሊዮን በላይ የአለም ህዝብም ኑሮው ተመሰረተው በቡና ላይ መሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ። አገራችን ኢትዮጵያ በዓለም ተወዳጅ የሆነው አረቢካ ቡና መገኛና ቡናን ለዓለም ያበረከተች ሀገር መሆኗን ይታወቃል። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ከ5 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች ቡናን የሚያመርቱ ሲሆን በአጠቃላይ ከ25 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ኑሮው በቡና ላይ የተመሰረተ ነው። ቡና 5 ከመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን ብሄራዊ ምርት የሚሸፍንና ከ 25-30 በመቶ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ነው።

ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ባሻገር አባል፣ ቶና በረካ በሚል በየቀኑ በመላው ኢትዮጵያ በመጠጣት ዜጎች ሀሳባቸውን በመለዋወጥ የኢትዮጵያን ማህበራዊ ካፒታል/ Social Capital/ ከመገንባቱም በላይ ሀገራችንን ለአለም በማስተዋወቅ ረገድ የኢትዮጵያ ብራንድ እየሆነ ይገኛል።

ከዚህም በተጨማሪ ቡና በአለም ላይ በየቀኑ በቢሊዮን በሚቆጠር ስኒ ይጠጣል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የቡና የጤና ጠቀሜታዎች ብዙ ናቸው። ለመጥቀስ ያህል፤

- የስኳር በሽታን በ50% ይቀንሳል
- የአልዛይመር በሽታን ስጋት ይቀንሳል
- በቆዳና ጡት ካንሰር የመያዝ እድሎችን ይቀንሳል
- ብጉርን በመከላከል የቆዳ ጤንነትን ይጨምራል
- ፋይበር አወሳሰዶችን ይጨምራል
- ሰርሆሲስ የተባለ የጉበት በሽታን ይከላከላል
- የድብርትን ስሜት ይቀንሳል
- የሰውነት መጉረብረብን ወይም መመረዝን /ኢንፍላሜሽን ይቀንሳል
- በፓርኪንሰን በሽታ የመያዝ እድልን ይቀንሳል

(ምንጭ ኢትዮ ጤና)

ከኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ፋይዳው የበለጠ ቡና በአለም ዲሞክራሲ እና እውቀት መበልጸግ ያደረገው አስተዋጽኦ መነሳት ያለበት ነው። ጀርገን ሀሽርማን የተባለ የጀርመን ሶሺዮሎጂስት እና ፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የ18ኛው ክፍለ ዘመን ዲሞክራሲ ወርቃማው ዘመን ነበር ይላል። ለዚህ ደግሞ Public Sphere በሚለው ጽንሰ ሀሳብ በወቅቱ ሰዎች በቡና ካፌዎች በመሰባሰብ ስለ ህይወታቸው ስለ ጋራ ጉዳያቸው ያለምንም ገደብ ውይይት ያደርጉ ነበር። በምክንያት ይከራከራሉ መግባባት የተደረሰበትን ሀሳብ በተግባር ያውሉታል። ሰዎች በቡና ካፌዎች ተሰብስበው ሲወያዩ የገንዘብ፣ የትምህርት፣ የመደብ እና የመሳሰሉት ልዩነቶች ግምት ውስጥ አይገቡም ነበር። ይላል ሀሽርማን። እሱ እንደሚለው መንግስታትም ተቀባይነት ለማግኘት ዜጎች በቡና ካፌቲሪያዎች ተሰባስበው የተወያዩበትንና ስምምነት የደረሱበትን ሀሳብ ተቀብለው ተግባራዊ ያደርጉት ነበር ይላል።



በእርጅና ምክንያት ምርታማነቱ የቀነሰ የቡና ማሳ



በጉንደላ የታደሰ የቡና ተክል

ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የቡና ምርታማነት ዝቅተኛ ከመሆኑ አንጻር ሀገራችን ከቡና ማግኘት የሚገባትን ያህል ጥቅም እያገኘች አይደለም። ለዚህም በዋናነት ከሚጠቀሱት ችግሮች አንዱ አብዛኛው የቡና ተክል ሽፋን ያረጀ መሆኑ ነው። ይህንንም ችግር ለመፍታትና የቡና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ኢትዮጵያ ያረጁ ቡናዎችን በጉንደላና በነቅሎ ተክላ በማደስ የቡና ትንሳኤን ለማብሰር አቅዳ በእንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች።

ያረጀ ቡና እደሳው በሁሉም 7264 ቡና አብቃይ ቀበሌዎች በንቅናቄ መልክ ከጥር ወር ጀምሮ የሚካሄድና ይህም ንቅናቄ የቡናን ምርታማነት በማሻሻል የአርሶ አደሩን ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያድግ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።